



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ
 LISAN HIG GAZETA
 OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

17 ኛ ዓመት ቁጥር 34 አሰላ
 ህዳር 1995ዓ/ም

17th Year No 34
 Assosa December 2003

አዋጅ ቁጥር 34/1995ዓ/ም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ
አካላትን እንደገና ለማደራጀትና ሥልጣንና
ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት ፖሊሲ በተቀናጀ መንገድ በመምራትና ሥራ ላይ በማዋል ለሕብረተሰቡ የተሟላ አገልግሎት መስጠት በሚያስችል አካላትን የአስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ማሻሻል በማስፈለግ፤

በዚህም አማካኝነት የልማት ሥራዎችን በተቀናባበረ መንገድ አስተባብሮ መምራትና ጥራት ያለውና ቀልጣፋ የመንግሥት አገልግሎት ለክልሉ ህብረተሰብ እንዲዘረጋ ማድረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ተሻሻሎ በወጣው የክልሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 49 /3/ 3.1 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

PROCLAMATION NO. 34/2003

RE ORGANIZATION AND DETERMINATION OF POWERS AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE ORGANS OF THE BENISHANGUL – GUMUZ REGIONAL STATE.

WHEREAS, it is found necessary to re-organize the executive departments in order to enable coordinated leadership which promotes the regions socio-economic policies in a manner that provides full service to the society.

WHEREAS, it is found that development works must be led in a coordinated and integrated manner so as to provide efficient and speedy government services to the population of the region.

NOW, THEREFORE, in accordance with article 49(3) 3.1 of the revised constitution of the Benishangul Gumuz Region, issued by the Regional council of the Benishangul Gumuz Region, it is hereby proclaimed as Follows

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

አንቀጽ ፩

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀትና ሥልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር /"34/1995" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

አንቀጽ ፪

ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. "የክልል ምክር ቤት" ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፵፮ መሠረት የተቋቋመ አካል ነው።
2. "ሕገ መንግስት" ማለት የተሻሻለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት፤
3. "አዋጅ" ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ እንደተሻሻለው ነው።
4. "የመስተዳድር ምክር ቤት" ማለት እንደሁኔታው የክልሉ መንግስት የሕግ አስፈጻሚ አካል የሆኑ በተለያዩ እርከኖች የሚገኙ የመስተዳድር ወይም አስተዳደር ምክር ቤቶች ናቸው።

PART 1

GENERAL

Article 1

Short Title

This Proclamation may be cited as "Re-organization and Determination of Powers and Functions of the Executive organs of Benishangul-Gumuz Region State "Proclamation No. 34/2002.

Article 2

Definitions

In this proclamation, unless the context otherwise requires:

1. "Regional Council" means the organ established under Article 46 of the Constitution.
2. "Constitution" means the revised constitution of the Benishangul Gumuz Region.
3. "Proclamation" means a Proclamation to establish the Executive organs of the Benishangul- Gumuz Regional Government Proclamation No.3/1996 as revised.
4. Administration Council" means administrative departments or administrative councils of the regional executive at all levels.

5. "ሌሎች መሥሪያ ቤቶች" ማለት በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጎች መሠረት የተቋቋሙ ወይም የሚቋቋሙ ጽህፈት ቤቶችን፣ ኮሚሽኖችን፣ ባለሥልጣኖችን፣ ተቋማትንና ሌሎች መሰል አስፈጻሚ አካላትን ይጨምራል።

6. "ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት" ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተለያዩ ቢሮዎችንና ሌሎች መሥሪያ ቤቶችን በበላይነት የሚመራ አካል ነው።

አንቀጽ ፫
መቋቋም

የመንግሥት ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችንና ሕጎችን በሥራ ላይ የሚያውልና አስተዳደራዊ ተግባሮችን የሚያከናውን አስፈጻሚ አካል የሚከተሉት አደረጃጀት እንዲኖሩት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

1. የክልሉ ኘሬዚዳንት ጽሕፈት ቤት፣
2. የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት፣
3. ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶች እና የካቢኔ አባል የሆኑ ቢሮዎች፣
4. ቢሮዎችና ሌሎች መሥሪያ ቤቶች፣
5. የዞን አስተዳደር ምክር ቤት/ የልዩ ወረዳ ምክር ቤት፣
6. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት እና
7. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት።

5. "Other offices" includes offices, commissions, authorities and similar executive departments established by this proclamation or other laws.

4. Coordination Office" means a body that heads different bureau and offices pursuant to this proclamation.

Article 3

Establishment

An Executive body which implements governmental polices strategies, laws and executes administrative functions is hereby established under the following organization by this proclamation.

- 1) Office of the President of the Region.
- 2) Administration Council of the Region.
- 3) Offices of coordination and cabinet members' bureau.
- 4) Bureaus and other offices.
- 5) Zone Administration Council/ Special woreda council,
- 6) Woreda Administration Council
- 7) Kebele Administration council

ክፍል ሁለት

ስለ ክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት

አንቀጽ ፬

የክልሉ ንግድ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ንግድ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፳፩ የተመለከተው ይሆናል።

አንቀጽ ፭

የምክትሉ ንግድ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ንግድ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፳፪ የተመለከተው ይሆናል።

አንቀጽ ፮

የክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል።

ሀ/ ርዕሰ መስተዳድር፤

ለ/ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፤

ሐ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር የተመለከቱት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቶችና የካቢኔ አባላት የሆኑ ቢሮዎች ኃላፊዎች፤

መ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር ከተመለከቱት ውጭ ርዕሰ መስተዳድሩ የመስተዳድር ምክር ቤት አባላት እንዲሆኑ በተለይ የሚመርጣቸው ሌሎች የቢሮ ኃላፊዎችና ባለሥልጣናት።

PART II

Regional Administration Council

Article 4

Powers and Function of the Region President.

Power and Function of the President of Benishangul Gumuz Regional state is as specified by Article 61 of the Constitution.

Article 5

Power and Function of the Region Vice President.

Power and Function of the Vice President of Benishangul Gumuz Regional state is as specified by Article 62 of the Constitution.

Article 6

Members of the Regional Administration Council.

- 1) The Regional Administration Council shall have the Following members:

1. The President
2. Vice president
3. Coordination offices and cabinet office members who are bureaus heads.
4. Office and authorities designated by the president, other than specified under Article 3 subs Article 3 of this proclamation.

2. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 3 ሥር የተመለከተው ማንኛውም የካቢኔ አባል በመስተዳድር ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ ምክትሉ ወይም ከአንድ በላይ ምክትሎች ካሉ በግልጽ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ምክትል ኃላፊ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በምትክ አባልነት ይሳተፋል፡

አንቀጽ ፯

ስለመስተዳድር ምክር ቤት አባል የሆኑ የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችና ቢሮዎች መቋቋም

የሚከተሉት የመስተዳድር ምክር ቤት አባል የሆኑ የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችና ቢሮዎች በዚህ አዋጅ ተቋቁመዋል፡፡

1. የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፤
2. የገጠር ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፤
3. የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ከተማ ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፤
4. የአስተዳደርና ፍትህ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፤
5. የሕዝብ ተሳትፎ፣ አደረጃጀትና ማህበራዊ ጉዳይ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፤
6. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልት ቢሮ፤
7. የወጣቶች ባህል ስፖርት ጉዳይ ቢሮ፤
8. የውሃ ህብት፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ፤
9. የጤና ጥበቃ ቢሮ

8) Where any member of the cabinet referred to in sub Article 3 of Article 3 is un able to attend the meeting of the Administration Council, his deputy or where there are more than one deputies, the deputy specifically defined shall take part in the meetings of the council as a substitute members.

Article 7

Establishment of Coordination Offices and Bureaus, which are members of Administration Council

The following coordination offices and Bureaus, which are members of Administration Council, are established by this proclamation.

1. Coordination office for capacity Building;
2. Coordination office for rural development.
3. Office for Trade, Industry, Transport and Urban Development.
4. Administration and Justice Coordination office.
5. People’s participation, organization and social affairs coordination office.\
6. Finance and Economic Development Bureau
7. Youth, Culture and Sports Bureau.
8. Water Resources, Mines and Energy Bureau.
9. Health Bureau

ዐ. የግብርና ቢሮ

፲፩. የፍትህ ቢሮ

፲፪. የትምህርት ቢሮ

፲፫. የማስታወቂያ ቢሮ

አንቀጽ ፳

የቢሮዎች ተጠያቂነት

1. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ ሥር የተዘረዘሩት የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶች፣ ቢሮዎች እና ሌሎች ርዕሰ መስተዳድሩ አባል እንዲሆኑ የመረጣቸው መሥሪያ ቤቶች በክልል መስተዳድሩ ምክር ቤት ለሚያሳልፉት ውሳኔ የጋራ ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለባቸው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ መሥሪያ ቤት የተቋቋመበትን ዓላማ መሠረት በማድረግ በዚህ አዋጅ ተለይተው የተሰጡትን ተግባርና ኃላፊነቶች የመወጣት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ ፴

የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት እና የቢሮ ኃላፊዎች ተጠሪነትና ተጠያቂነት

1. በዚህ አዋጅ መሠረት የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል።

10. Agriculture Bureau

11. Justice Bureau

12. Education Bureau

13. Information Bureau

Article 8

Accountability

- a. Coordination office, bureaus and other offices designated by the head of administration to be member, have collective accountability for the decision they pass to the house of regional administration.
- b. With out prejudice to the provision of article 1 of this proclamation, each office has the duty to execute its powers and function based on the objectives of is establishment

Article 9

Accountability of the coordination office and heads of bureaus.

1. The Accountability of the coordination office and heads of bureaus is to the head of administration and to the house of administration council in accordance to this proclamation.

2. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ 1 /ሀ-መ/ መሠረት የክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሆነው የሚመሯቸው ቢሮዎች /ተጠሪነት/ ለሌሎች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶች የሆነ የቢሮ ኃላፊዎች ተጠሪነት ለሚመለከተው የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል።

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ከተመለከቱት ውጪ ያሉና የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት የሆኑ ኃላፊዎች ተጠሪነታቸው ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።

4. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንዑስ አንቀጽ 3 ከተመለከቱት ውጪ ያሉ ጽህፈት ቤቶች፣ የልማት ተቋማትና ድርጅቶች ኃላፊዎች ተጠሪነት እንደ አግባብነቱ ለሚመለከተው የቢሮ ኃላፊ ወይም ለማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

አንቀጽ ፲

የአስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት

1. የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይሆናል።

2. It accordance with article 6 sub article 1 (a-d) the accountability of bureaus headed by members of administration council and bureau heads acceptable to other coordination office it, to the head of administration and to the house administration council.

3. The accountability of authorities not mentioned under Article 1 and 2 of the proclamation but are members of the Administration Council is to the Head of administration and to the regional administrative council

4. The accountability of offices development organizations and establishments not mentioned under Article 1 and 2 of this proclamation is to the appropriate bureau head, or to the head of coordination office or to the president.

Article 10

Accountability of the Executive departments

1. The following executive departments are accountable to the capacity building co-ordination office.

ሀ/ ትምህርት ቢሮ

ለ/ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ

ሐ/ የሥራ አመራር ማሰልጠኛ ተቋም

2. የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላትና የልማት ተቋማት ተጠሪነት ለገጠር ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይሆናል።

ሀ/ ግብርና ቢሮ

ለ/ የህብረት ሥራ ማህራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ

ሐ/ የገጠር መንገድ ባለሥልጣን

መ/ የህዝብ አሰፋፈርና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት

ሠ/ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ጽህፈት ቤት

3. የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ከተማ ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይሆናል።

ሀ/ የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ

ለ/የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ቱሪዝም ቢሮ

ሐ/ የኢንቨስትሜንት ጽህፈት ቤት

a) Education Bureau

b) Civil Service Bureau

c) Leadership and Management institute

2. The accountability of the following executive departments and development establishments shall be to the Urban Development Coordination office.

a) Agriculture Bureau

b) Bureau for organization and extension of cooperatives

c) Rural road authority

d) Peoples settlement and food security office

e) Disaster Prevention and Preparedness office.

3. The accountability of the following executive departments shall be to trade, industry transport and Urban development coordination office

a) Public works and urban development bureau.

b) Trade, Industry, Transport and Tourism Bureau.

c) Investment Office.

4. የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለፍትህትና አስተዳደር ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይሆናል።

ሀ/ ፍትህ ቢሮ

ለ/ ፖሊስ ኮሚሽን

ሐ/ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት

መ/ የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት

5. የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለህዝብ ተሳትፎ፣ አደረጃጀትና ማህበራዊ ጉዳይ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይሆናል።

ሀ/ የሴቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት

ለ/ የወጣቶች፣ የስፖርትና የባህል ጉዳዮች ቢሮ

ሐ/ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት

6. የሥነ ሕዝብ ጽህፈት ቤት ተጠሪነት ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይሆናል።

7. በዚህ አዋጅ በግልጽ ያልተለከቱ ሌሎች ድርጅቶችና ጽህፈት ቤቶች ጊዜያዊ ተጠሪነታቸው ለርዕሰ መስተዳድሩ ሆኖ አደረጃጀታቸውና ዘላቂ ተጠሪነታቸው በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት እየታየ ወደፊት የሚወሰን ይሆናል።

4. The accountability of the following executive departments shall be to Justice and Administration coordination office.

a)Justice Bureau

b)Police Commission

c)Militia Office

d)Prison Administration office

5. The accountability of the following executive departments is to the coordination office of Public Participation, Organization and Social Affairs:

a)Women Affairs office

b)Youth Sports and Culture Bureau

c)Labour and social Affairs Bureau

6. Office of Population Policy is accountable to finance and Economic development Bureau.

7. Departments and offices which are not clearly stipulated in this proclamation will be accountable to the head of administration till the regional administrative council decides their permanent accountability.

ክፍል ሶስት

የቢሮዎች ሥልጣንና ተግባር

አንቀጽ 11

የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት

የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

1. የአገሪቱን የአቅም ግንባታ ፖሊሲ በክልሉ ውስጥ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት በማድረግ ክልላዊ አቅም ግንባታ ፖሊሲዎችን ያመነጫል፤ የሥራ ንግግራምና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል።
2. ለክልሉ አቅም ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማት እንዲመሠረቱ ያደርጋል።
3. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 /ሀ-ሐ/ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል።
4. የአቅም ግንባታን ለማጠናከር የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

አንቀጽ 12

የገጠር ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት

የገጠር ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

1. የሀገሪቱን የገጠር ልማት ፖሊሲ በክልሉ ውስጥ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት አድርጎ የክልሉን የገጠር ልማት ፖሊሲ ያመነጫል፤ የሥራ ንግግራምና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፀድቅም በሥራው ላይ እንዲውል ያደርጋል።

PART III

Powers and Duties of Bureaus

Article 11

The capacity Building Coordination office

The capacity Building Coordination office shall have the following powers and duties.

- a) The capacity Building coordination office shall implement the countries capacity building policies in the region Based on the federal capacity building policies it initiates regional capacity building polices. Prepares work program and budget and upon approval, implement the same.
- b) Establishes institutions necessary to the regional capacity building.
- c) Supervise and coordinates the executive organs referred to in Article 10 sub article 1 (a-c) of this proclamation.
- d) Performs other activities necessary for the enhancement of capacity building.

Article 12

Rural Development Coordination office

Rural Development Coordination office shall have the power and duties to:

1. Implement the federal rural development policies in the region. Initiate regional rural development. Prepare work programmes and budget and upon approval, implement the same.

2. ለገጠር ልማት መፋጠን አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች ወቅቱን ጠበቀው ወደ ክልሉ የሚገቡበትንና ለተጠቃሚ ሕዝብ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ያመቻቻል።
3. በክልሉ ውስጥ ምርትና ምርታማነት የሚያደግበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
4. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ ፪ /ሀ-ሠ/ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላትን የልማት ተቋማት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል።
5. የገጠር ልማትን ለማስፋፋት የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

አንቀጽ 13

ንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ከተማ ልማት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት

የንግድ፣ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት፣

1. የሀገሪቱን የንግድ፣ የኢንዱስትሪ፣ የትራንስፖርትና የከተማ ልማት ፖሊሲዎች ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት በማድረግ ክልል አቀፍ የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ከተማ ልማት ፖሊሲዎችን ያመነጫል፤ የሥራ ንግግራምና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።

2. Ensure that necessary inputs to speed up rural development are supplied to the region on time so as to create conducive condition for the people to benefit.
3. Create conducive condition for the development of production and productivity with in the region.
4. Supervise and coordinate the executive organs and development institutions specified in Article 10 sub-article 2 (1-e) of this proclamation.
5. Perform other activities necessary for the expansion of rural development.

Article 13

Coordination office for Trade, Industry Transport and Urban Development

The Coordination office for Trade, Industry Transport and Urban Development shall have the power and duties to:

1. Implement the countries trade, industry, transport and urban development policies; based on the Federal Policies it prepares regional trade, industry, transport and urban development policies. Prepares programmes and budgets and up on approval, implement the same.

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያ እና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 3/1988 አንቀጽ 9 እና በሌሎች ሕጎች ለንግድና ኢንዱስትሪ ትራንስፖርት ቢሮ የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

3. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 3 /ሀ-ሐ/ ሥር የተዘረዘሩትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፡

አንቀጽ 14

የአስተዳደርና ፍትህ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት

የአስተዳደርና ፍትህ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

1. በክልሉ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩንና የሕብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት መጠበቁን ይከታተላል፣ ያረጋግጣል።
2. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የሕግ አስከባሪ አካላት ዲሞክራሲያዊ አመለካከታቸውን እንዲዳብርና በሕገ መንግሥቱና በሰብአዊ መብቶች ረገድ ግንዛቤአቸውን ለማሳደግ ይረዳል።
3. በዞን /በልዩ ወረዳዎች ወይም በወዳዎች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣

2. Without prejudice to sub Article (1) of this Article, it shall also have the powers and functions provided under Benishangul Gumuz Regional Government Executive Organs Establishment Proclamation No 3/1996 article 9 and powers and functions given to trade, Industry and Transport by other laws.

3. It shall supervise and coordinate executive organs detailed under Article 10 sub Article 3 (a-c) of this Proclamation.

Article 14.

Administration and Justice Coordination Office.

Administration and Justice Coordination Office shall have the power and duties to:

1. Follow- up the respect of law and order with in the region and insure peace and security of the people.
2. Work to raise and develop the constitutional and human rights awareness and democratic outlook of the law enforcement bodies with in the region.
3. Create conductive condition for the peaceful settlement of disputes that may arise among zones special woreda and woredas.

4. ከአገራዊ ክልሎች ጋር በሚያዋስኑ አካባቢዎች የሚነሱ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
5. በአስተዳደር፣ በሕዝብ ደህንነትና በፀጥታ ሥራ ጉዳዮች አግባብነት ካላቸው የፌዴራል መንግሥትና ክልሎች አካላት ጋር ግንኙነቶች ያደርጋል።
6. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 4 /ሠ-መ/ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል።

አንቀጽ 15

የሕዝብ ተሳትፎ፣ አደረጃጀትና ማህበራዊ ጉዳይ ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤት

የሕዝብ ተሳትፎ፣ አደረጃጀትና ማህበራዊ ጉዳይ ማስተባባሪያ ጽ/ቤት።

1. ሕብረተሰቡ ራሱን በልዩ ልዩ ማህበራት እያደራጀ በልማት ሥራው ተሳታፊ የሚሆንበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ የሕብረተሰቡ ተሳትፎ በሥርዓት የሚመራበትን ስልት ይቀይሳል።
2. ሕብረተሰቡ በራሱ አነሳሽነት ለሚያቋቁማቸው ማህበራት አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፣ ያበረታታል።
3. የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች በማህበር ተደራጅተው መብታቸውንና ጥቅማቸውን ስለሚያስከብሩበት ሁኔታ ይመክራል፣ ያስተምራል።

4. Create conducive condition for the peaceful settlement of disputes between neighboring regions.
5. Communicates with the appropriate federal government and other regional government bodies on issues of peace, security and administration of people.
6. Supervises and coordinates the executive organs referred to in Article 10 sub-article 4 (a-d) of this Proclamation.

Article 15.

Public Participation, Organization and Social Affairs Coordination Office.

The Public Participation, Organization and Coordination Office.

1. Ensure conducive atmosphere to organize the people in different association that enables them to participate in development works. Designs a program that enhances participation of the people.
2. Encourages and supports associations organized by the initiation of the people.
3. Advices and educates the people to get organized in associations in order to ensure their benefits.

4. ማህበራት የእርስ በእርስ ተሞክሮ ልውውጥና መደጋገፍ እንዲያደርጉና በቅንጅት እንዲንቀሳቀሱ ተገቢው ጥረት ያደርጋል፤ ያበረታታል።

5. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 እንደተገለጹ አንቀጽ 5/ሀ-ሐ/ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል።

አንቀጽ 16

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት የአስፈጻሚ አካላትን ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ፫/፲፱፻፹፰ በአንቀጽ ፲፩ ለኅላንና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በአንቀጽ ፲፪ ለፋይናንስ ቢሮ የተሰጡ ሥልጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተላልፏል።

አንቀጽ 17

የወጣቶች፣ ባህልና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ

1. የወጣቶች ባህልና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

ሀ/ወጣቱን የሚመለከቱ ሀገር አቀፍ ፖሊሲዎችን በክልሉ ውስጥ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት በማድረግ በክልሉ ደረጃ ፖሊሲዎችንና ሕጎችን ያመነጫል፤

ለ/ በክልል አቀፍ ደረጃ ጤናማና ኃላፊነት የሚሰማው የወጣት ኃይል ለማፍራት የሚያስችሉ ዘዴዎችን ይቀይሳል፤ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል።

4. Encourages associations to work supporting each other and share experiences.

5. Shall supervise and coordinate executive organs, referred to in Article 10 sub article 5 (a-c) of this Proclamation.

Article 16

Finance and Economic Development Bureau

Powers and functions which were given under Article 11 to Plan and Economic Development Bureau and under Article 12 to Finance Bureau under "Establishment and Deter-mention of Powers and Function of the Executive organs of Benishangul Gumuz Regional State" Proclamation No.3 1996 is given to Finance and Economic Development Bureau establish by this Proclamation.

Article 17

Youth, Culture and Sport Bureau

1. The Youth, Culture and Sport Bureau shall have the power and duties to:

a. Implement federal policies on youth in the region. Based on Federal Policies Initiate regional policies and laws;

b. Create at regional level an environment conducive to the emergence of a healthy and responsible youth.

ሐ/ የክልሉ ወጣት ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችን መሠረት በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል።

መ/ የክልሉ ወጣት የክልሉንና የአገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባህል እንዲያከብር፣ እንዲጠብቅ፣ እንዲንከባከብና እንዲያዳበር ያበረታታል።

ሠ/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የክልሉን ወጣት ሁለንተናዊ ስብዕና ለማዳበር የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር ከተዘረዘሩት በተጨማሪ፣

ሀ/ በአዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ አንቀጽ ፲፱ ለክልሉ ስፖርት ኮሚሽንና፣

ለ/ ባህልን በሚመለከት በአዋጅ ቁጥር ፳፫/፲፱፻፹፰ አንቀጽ ፭ ሥር ባህልን የሚመለከቱ ጉዳዮችና በሌሎች ሕጎች ለባህል፣ ቱሪዝምና ማስታደያ ቢሮ ተሰጥተው የነበሩ ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

አንቀጽ 18

የውሃ ሀብት፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ

የውሃ ሀብት ቢሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ አንቀጽ ፲ እና ለሥራና ከተማ ልማት፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ ፲-፲፬ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የውሃ ሀብት፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ተላልፏል።

- c. Provide the necessary support to enable the youth of the region to actively participate in the building of a democratic society based on the principles enshrined in the constitution.
- d. Encourage the youth to respect and promote cultural values of the peoples nations and nationalities of the country.
- e. Perform in cooperation with the concerned organs activities necessary for promoting the all round development of the youth.

2. In addition to those detailed in Article of this proclamation;

- a. The powers and duties given to the region sport commission by proclamation No.3 1996 Article 19 and
- b. With respect to culture, powers and duties given to Culture, Tourism and Information Bureau by Proc. No 23/2001 Article 5 are hereby given to Youth Culture and Sport Bureau.

Article 18.

Water Resources Mining and Energy Bureau

Powers and duties given to Water Resources Bureau by article 10 and to Labour and Urban Development and to Mining and Energy Bureau by Article 8 sub article 10-14 of the proclamation proclaimed "to Establish the Executive organs of the Benishangul Gumuz Regional State." Proclamation No 3/1996. are hereby given to Water Resources Mining and Energy Bureau established by this Proclamation.

አንቀጽ 19

የጤና ጥበቃ ቢሮ

ጤና ጥበቃ ቢሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ በአንቀጽ 14 እና በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

አንቀጽ 20

የግብርና ቢሮ

የግብርና ቢሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ እና በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

አንቀጽ 21

የፍትህ ቢሮ

1. የክልሉ የፍትህ አስተዳደር ሥርዓት የሚሻሻልበትን መንገድ ያጠናል፤ በአግባቡ ተደራጅቶ ለክልሉ ሕብረተሰብ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጥበትን ሁኔታ ያመቻቻል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ከተደነገገው በተጨማሪ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር የተመለከተው የክልሉን የፖሊስ ኃይልና የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የመምራት፣ የመቆጣጠርና የማሰልጠን ኃላፊነት ተነሥቶ ከላይ በተጠቀሰው አዋጅ እና በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

Article 19

Health Bureau.

Health Bureau shall have the powers and duties given by proclamation proclaimed to establish and determine the powers and Duties the Executive organs of the Benishangul Gumuz Regional State." Proclamation No 3/1996. Article 14 and other laws.

Article 20

Agricultural Bureau

Agricultural Bureau shall have the powers and duties given by proclamation proclaimed to Establish and Determine the Powers and Duties of the Executive organs of Benishangul Gumuz Regional State. Proclamation No 3/1988 and other laws.

Article 21

Justice Bureau

1. Undertakes studies concerning the improvisation of the Justice system in the region. Creates conducive situation for organized and proper provision of services to the people.
2. Without prejudice to sub article 1 of this Article, Justice Bureau shall have the power to supervise, train and control the regions police force and prison administration as provided in the proclamation proclaimed to "Establish and Determine Powers an duties of Executive Organs of the Benishangul Gumuz Regional State" Proclamation No. 3/1996 Article 16(3) and other laws.

አንቀጽ 22

የትምህርት ቢሮ

ትምህርት ቢሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ አንቀጽ ፲፮ እና በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

አንቀጽ 23

የማስታወቂያ ቢሮ

1. የክልሉ መንግሥት ቃል አቀባይ በመሆን ያገለግላል፤
2. ለህብረተሰቡ መድረስ የሚባቸው መረጃዎች ወቅቱን ጠብቀው የሚደርሱበት ሁኔታ ይመቻቻል፤
3. በክልሉ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲዳብር የሚያስፈልጉ መድረኮችን ያዘጋጃል፤
4. በክልሉ ውስጥ ልዩ ልዩ የዜናና የመረጃ አውታሮች የሚዘረጉበትና የሚስፋፈቡበትን ስልት ይቀይሳል፤
5. ከክልል ወደ ፌዴራልና ከፌዴራል ወደ ክልል የሚደረጉትን የኢንፎርሜሽን፣ የዜናና የኅሮግራም ልውውጦች በማስተባበር ረገድ አስፈላጊውን ይፈጽማል።
6. ስርጭታቸው በክልሉ ውስጥ ብቻ የሆኑና ትርፍ ለማግኘት የሚወጡ ጋዜጦችን፣ መጽሔቶችንና በራሪ ጽሑፎችን ለሚያሳትሙ ሰዎችና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

Article 22

Education Bureau

Education Bureau shall have the powers and duties given by proclamation proclaimed to Establish and determine the powers and duties of Executive Organs of Benishangul Gumuz Regional Government Proclamation No. 3/1996 Article 13 and other laws.

Article 23

Information Bureau

1. Service as spokesperson of the region.
2. Creates conditions for the timely delivery of information to the society.
3. Prepares forums that helps for the development of democratic culture in the region
4. Devises ways and means to facilitate the expansion of news and information network in the region.
5. Performs the necessary measures to coordinate the exchange of information and news programs between the region and federal and region.
6. Licenses and supervises persons and organizations who publish newspapers, periodicals and magazines for profit with in the regions;

7. የክልሉን ብዙሀን መገናኛ ድርጅቶች በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል።
8. ህብረተሰቡ ስለሚወጡ ፖሊሲዎችና ሕጎች እንዲሁም ስለሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ወቅታዊ መረጃ የሚያገኝበትና ሃሳብ ሊሰጥበት የሚችልበትን ፖሊሲዎችና አሠራሮችን ያመነጫል፣ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል።
9. መገናኛ ብዙሃንና ኘሬሶች ህዝቡ ልማትንና ሌሎች የጋራ ዓላማዎችን በማሳካት ረገድ ተገቢውን እንዲያበረክት ያደርጋል።

አንቀጽ 24

የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት

የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

1. የሀገሪቱ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ፖሊሲዎች በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፣
2. አሠሪና ሠራተኛን በሚመለከቱ የወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል፣
3. የሠራተኞችን ደህንነትና ጤንነት ለመጠበቅ የወጡ የሥራ ሁኔታ ደረጃዎችን የመከላከያ ዘዴዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፣
4. በክልሉ የሚቋቋሙትን የሠራተኛና የአሠሪ ማህበራትን ይመዘግባል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣

7. Directs and supervises mass media organizations within the region:
8. Initiates policies and procedures that facilitate ways and means that help the people to know and forward their opinion on policies and laws that are issued;
9. Ensures that the mass media and the press serve for the success of the people's endeavors to development and other mutual goals.

Article 24

Office of Labour and Social Affairs

The office of Labour and Social Affairs shall have the powers and duties to:

- 1) Insure the implementation of the countries labor and social affairs policies.
- 2) Ensure that laws and regulations and directives concerning labour relations are respected in the region.
- 3) Supervise the implementation of the standards and measures issued for the safety and health of workers;
- 4) Register and support employers and workers union established within the region;

5. የህብረት ሥራ ድርድሮችና የሥራ ክርክሮች በሕግ የተዘረጋውን ሥርዓት ተከትለው ፍፃሜ እንዲያገኙ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲፈጸሙ ጥረት ያደርጋል፤ የህብረት ስምምነቶችን ይመዘግባል።

6. በክልሉ ስለተሰማራው የሰው ኃይልና ስለሙያ አመዳደብ ጥናት ያደርጋል።

7. በክልሉ ውስጥ ሥራ ፈላጊዎችና ክፍት የሥራ መደበኞች እንዲመዘገቡና ሥራና ሠራተኛ እንዲገናኙ ለማድረግ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል።

8. ስለ ክልሉ የሰው ኃይልና የሥራ ስምሪት፣ ስለሠራተኞች ደህንነትና ጤና እንዲሁም አሰሪና ሠራተኛን በሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮች መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያጠናቅራል፤ ለሚመለከታቸው ያስተላልፋል።

9. በዘላቂታ ጡረታና ማህበዊ ዋስትና ዕቅድ የሚሸፈኑ የክልሉ ሠራተኞች በመብታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል።

፲. ሌቶች በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በህል መስኮች ያላቸውን ተሳትፎ ለማግኘት የወጡ ፖሊሲዎች በክልሉ እንዲዘረጉ አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል።

፲፩. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ ውስጥ የሚገኙ አጋውያንና የአካል ጉዳተኞችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችሉ ኘርግራሞችን ያዘጋጃል፤ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል።

5) Facilitate conditions for the efficient settlement of collective bargaining and labour dispute following the prescribed legal procedure and registers collective bargaining;

6) Undertake studies regarding man power development and occupational classification in the region;

7) Take measures regarding the registration of job seekers and vacancies; and implements measures that relate employees with jobs in the region.

8) Gathers, compiles and disseminates information on man powers development, on health and safety of workers and on matters that concerns employers and workers;

9) Takes measures regarding the regions workers rights to be beneficiary of the permanent pension and social security plan;

10) Under take the necessary measures to implement extensively to enhance the participation of women in political economic social and cultural fields;

11) In cooperation with the appropriate organs, prepares and implements rehabilitation programs that assist the aged and the disabled in the region;

፲፪. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ህፃናትና ወጣቶች መልካም አስተዳደግ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችሉ ዘዴዎች በክልሉ እንዲዘረጉ አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል።

፲፫. የማህበራዊ ጠንቆች እንዲወገዱ የክልሉን ህብረተሰብ ያስተባብራል፣ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል።

፲፬. የቤተሰብ ደህንነት እንዲጠበቅ ለማድረግና የጋብቻ ሥርዓትን ለመንከባከብ የሚወጡ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ያደርጋል።

አንቀጽ 25

የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ጽህፈት ቤት

1. የአገሪቱ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፖሊሲዎች በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፣
2. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር አደጋን ለመከላከል የተቀየሱ ፖሊሲዎችና ሥልቶች በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፣
3. በክልሉ አደጋ በተከሰተ ጊዜ የደረሰውን ጉዳትና መወሰድ የሚገባውን እርምጃ ለዚህ የሚያስፈልገውን ድጋፍ በዝርዝር የሚያመለክት ዕቅድ ያዘጋጃል፣
4. በዕርዳታ ግኝትና አስተዳደርን በሚመለከት ማዕከላዊ መንግሥት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከዕርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ይፈጥራል፣

12) In cooperation with the appropriate organs, endures to implement the proper up bringing of children and youth in the regions:

13) Coordinates the people of the region to avoid social problems and provides assistance to that end.

14) Implements policies that are issued to safeguard and protect family and marriage establishments.

Article 25

Disaster Prevention and Preparedness Office

The Office of Disaster Prevention and Preparedness Office, shall have the powers and duties to:

1. Implement the countries disaster prevention and preparedness policy in the region.
2. In cooperation with the appropriate organs, ensures the implementation of polices and ways of disaster prevention;
3. In times where disaster occurs in the region, prepares plans that show in detail the extent of the damage, measures to be taken and the required support to prevent the disaster.
4. Based on the directives issued by the federal government, it creates relationship with donor organizations, to discuss on issues of aid provision and administration.

፭፥ በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን እና ከሌሎች ምንጮች ለክልሉ የተደለደለውን ዕርዳታ ለተረጋጋዎች መዳረሱን ያረጋግጣል።

፮፥ ለዕርዳታ ንግግራቶች ማስፈጸሚያ የሚያስፈልጉ ልማት ነክ ንግግሮች ዝግጁነትና አፈጻጸም ያስተባብራል።

7፥ በክልሉ እንዲሠሩ በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን የሚፈቀድላቸውን መንግሥታዊ ያልሆኑ ዕርዳታ ሰጭ ድርጅቶችን ሥራ ያስተባብራል፤ ስለ ሥራቸው አፈጻጸምና ብቃታቸውንም ለኮሚሽኑ እና ለክልሉ ሪፖርት ያደርጋል።

አንቀጽ 26

የሕዝብ አሰፋፈርና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት

የሕዝብ አሰፋፈርና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

1. የክልሉን ቀደምት ኗሪዎች አኗኗር ያጠናል።
2. ቀደምት ነዋሪዎችን በፈቃደኝነት በመንደር ለማሰባሰብ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን ይመርጣል። በእነዚህ ቦታዎች የመሠረተ ልማት አውታር እንዲዘረጋ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል።
3. የቁጠባ ባህል በማዳበር ለፍጆታ፣ ለገበያ፣ ለዘርና ለመጠባበቂያ የእህል ምርት ሕብረተሰቡ እንዲይዝ ያበረታታል፤ እገዛ ያደርጋል።

5. Insures that aid allocated to the region by disaster prevention and preparedness commission and other sources are distributed to the needy;
6. Coordinates the execution and preparation of development programs necessary for the implementation of aid programs.
7. Coordinates the work of non government aid organization licensed by disaster prevention and preparedness commission, and reports to the region regarding their activities and efficiency.

Article 26

People's Settlement and Food security Office

The Office for People's Settlement and Food security Office shall have the power and functions to:

- 1) Study the life style of the indigenous people's of the region.
- 2) Select areas conducive for the willful settlement of the indigenous peoples of the region, Coordinate and supervise the expansion of infrastructure to such areas.
- 3) Encourages and supports to develop saving culture of the people to reserve crop production for consumption, for market and for seedling.

4. ሕዝቡ በህብረት ሥራ ማህበራት የሚደራጅበትን ሁኔታ ያመቻቻል።

5. ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በምግብ እህል ሕብረተሰቡ ራሱን የሚችልበትን ሥልጣት ይቀይሳል፤ የምግብ ዋስትና በቤተሰብ ደረጃ የሚሻሻልበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።

**ክፍል አራት
ልዩ ልዩ ድንጋጌ**

አንቀጽ 27

ስለ ሌሎች አስፈጻሚ አካላት

1. በዚህ አዋጅ ውስጥ ሥልጣንና ኃላፊነታቸው ያልተገለፀ የክልሉ አስፈጻሚ አካላትና ሌሎች ተቋማት ሥልጣንና ተግባር በተቋቋሙበት ሕግ በተደነገገው መሠረት የተገለፀው ይሆናል።

አንቀጽ 28

የአስፈጻሚ አካላት ቅርንጫፎች በየደረጃው የሚቋቋሙ ስለመሆኑ

1. በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋሙ አስፈጻሚ አካላት በክልሉ ውስጥ እንደአስፈላጊነቱ በየዞኑ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ዞኖችን በማማከል ተጠሪ ጽህፈት ቤቶቻቸውን ወይም መምሪያዎቻቸውን ሊያቋቁሙ ይችላሉ።

አንቀጽ 29

የተሻሩ ሕጎች ፈጻሚ አካላት

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ/ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

4) Creates conducive condition for the establishment of people's cooperatives.

5) Plans ways for the enhancement of production and productivity to realize peoples self sufficiency of food crops. Creates conducive condition to improve food security at family level.

PART FOUR

Miscellaneous

Article 27

Other executive departments

1) Powers and duties of the regions executive bodies and others not mentioned under this proclamation will be in accordance to the law that specifies their powers and functions during their establishment

Article 28

On establishment of branches of executive bodies at different levels.

1) Executive bodies established in accordance to this proclamation can establish their branch offices and departments at zone or at centralized two or more zones in the region.

Article 29

Repealed laws

No law, regulation, directive or practice in so far as inconsistent with this proclamation, have force or effect with respect to situations provided for by this proclamation.

መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ

1. በአዋጅ ቁጥር 3/፲፱፻፹፰ መሠረት ተቋቁመው የነበሩት የፋይናንስ ቢሮና የኅላገና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ መብትና ግዴታዎች ለንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተላልፏል።
2. በአዋጅ ቁጥር ፳3/፲9፻፺3 ተቋቁሞ የነበረው የባህል ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቋቋመው የማስታወቂያ ቢሮ ተላልፏል።
3. በአዋጅ ቁጥር 3/፲፱፻፹፰ ተቋቁሞ የነበረው የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቋቋመው የወጣቶች፣ ባህልና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ ተላልፏል።
4. በአዋጅ ቁጥር 3/፲፱፻፹፰ ተቋቁሞ የነበረው የአደጋ መከላከልና ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ ለተቋቋሙት ለሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤትና ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ጽህፈት ቤት ተላልፏል።
5. በአዋጅ ቁጥር 3/፲፱፻፹፰ ተቋቁሞ የነበረው የፖሊስና ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቋቋሙት ለፖሊስ ኮሚሽንና ለማረሚያ ቤቶች አስተዳደር

Article 30

Transfer of Rights and obligations

- 1) Rights and duties of Finance Bureau and Plan and Economic development Bureau established by Proclamation No 3/1996 are hereby transferred to finance and Economic Development Bureau, established by this proclamation.
- 2) Rights and duties of Culture, Tourism and information Bureau established by proclamation no 23/2001 are hereby transferred to information bureau established by this proclamation.
- 3) Rights and duties of the regions sport commission established by proclamation 3/1996 are hereby transferred to Youth, Culture and Sport Bureau established by this proclamation.
- 4) Rights and duties of Disaster Prevention and Labor and Social Affairs Bureau established by proclamation 3/1996 are hereby transferred to Office for Labour and Social Affairs and disaster prevention and preparedness office established by this proclamation.
- 5) Rights and duties of Police and Prison Administration Commission established by to proclamation No 3/1996 are hereby transferred Police Commission and Prison Administration Office established by this Proclamation.

ጽሁፍ ቤት ተላልፏል።

አንቀጽ ፴፩

የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

1. ከዚህ በላይ በአንቀጽ ፳፱ የተደነገገው ቢኖርም በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋሙት አስፈጻሚ አካላት እስኪደራጁና የየደረጃው የአስተዳደር አካላት ለተግባራዊነቱ አመቺ የአፈጻጸም ሥርዓት እስኪዘረጉላቸው ድረስ በሥራ ላይ ያሉ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ ለስድስት ወራት ያህል ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።
2. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሌሎች ሕጎች ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተሰጥተው የነበሩ ሥልጣንና ተግባራት ከዚህ አዋጅና በዐገ(5 ዓ.ም. ተሻሽሎ በወጣው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሕገ መንግሥት ድንጋጌዎች ጋር እስካልተቃረኑ ድረስ በዚህ አዋጅ መሠረት ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት እንደተሰጡ ተቆጥሮ ይሠራባቸዋል።

አንቀጽ ፴፪

ደንቦችን የማውጣት ሥልጣን

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ ፴፫

አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከህዳር ፳፯ ቀን ፬፻፺፭ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አቶ ያረጋል አይሸሽም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት

ኘሬዝዳንት

Article 31

Transitory Provisions

- 1) Without prejudice to Article 29, until executive organs established by the proclamation are organized and until administrative bodies at different levels create proper implementation system existing laws, regulations and directives shall have effect for six months.
- 2) Power and duties given to the regional Executive Committee by other laws, before the promulgation of this proclamation may be considered as given to the Regional Administrative Council as far as they do not contravene this proclamation and the 1995 revised constitution of the Benishangul Gumuz Region.

Article 32

Power to issue regulations

The Administration Council of the Region may issue regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.

Article 33

Effective Date

This Proclamation shall come into force as of the 2nd day of December 2,2002

ATO YAREGAL AYSHESHIM

President or Benishangul- Gumuz

Regional State